

VOA ተመጣጣኝ እርምጃ አስፈልጓት ይሆን?

ያሬድ አለም ሰገድ 03-24-16

1983 ዓ.ም እንግዳው ኢህአዴግ ጨቋኙ ደርግ ስርአት ለማስወገድ ደጅ-አፍ በረገጠበት ማግስት ከVoice Of America/VOA/አንድ ቀልድ ተሰማ።”ኢህአዴግ አዲስ አበባን ከገባ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ እልቂት ይስተናገዳል፤ መገዳደል ይበራከታል፤ ኢትዮጵያ የምትለዋ አንድ አገር ትከፋፈላለች፤ ህዝቦችዋ ለስደትና ለሞት ይዳረጋሉ፤ ኢትዮጵያ የሚለው ስም ለአንዴና ለመጨረሻ ያበቃል” ወዘተ. በማለት በተደጋጋሚ አሜሪካና አውሮፓ ህብረት የሚሉትን በኛው ቋንቋ ተሰማ።

በጎለጎታ ሰርጥ ውስጥ የዳከሩት ጌታ በሰወስተኛው ቀን ሲነሳ የተጋረደው እውነት ሲገለጥ እንዳመነው ሁሉ ኢህአዴግም ለ17 ዓመት ረጅም መራራ ትግል አከናወኖ ሲጨርስ አዲስ አበባ በር ከፍቶ ለመግባት ይከብደዋል ብሎ ማሰብ ሞኝነት ነበረ። ይቅርና አዲስ አበባ በናቅፋውና ጉና ተራራ ውስጥ የመሸገው የአህጉሩ ግዙፍ ወታደራዊ ሃይል በአንድ ቀን ድምጥማጡን ማጥፋት የቻለ መሆኑን መዘንጋታቸው ነው።

በ1990 ዓ.ም በሻብያ መንግስት የተነፋው ጥሩምባ አንገቱን በልማት ቀርቅሮ ስራ ላይ የነበረ የኢትዮጵያ ህዝብ ሳይወድ በግድ ለጦርነት ሲገባም በተመሳሳይ መልኩ በVOA ሬድዮ ቀረርቶ ተሰማ።”የሻብያ መንግስት 21ኛው ክፍለ ዘመን የሚፈልገው የዘመናዊ ጦር መሳርያ ባለቤት መሆኑና ኢትዮጵያ መንግስት ራሱን ለመግደል ካልሆነ በስተቀር ሜዳ ውስጥ እንዳይገባ ማስጠንቀቅያ የታከለበት ዜና አስነበቡ። በተጨማሪም የኤርትራ መንግስት መቐለ ከተማ ለመቆጣጠር ጥቂት ኪሎ ሜትሮች እንደቀሩት በድህረ-ገፁ አስነበበ።

ከጥቂት ግዝያት ሰሃላ ጀግናው የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት ድል አድራጊነቱን እየቀጠለበት፤ የሻብያ መንግስት ከወረረው መሬት ስያፈገፍግ ከወደ አሜሪካ በአማርኛና በትግርኛ የጩሀት ዜና ተሰማ። VOA...”የኢትዮጵያ መንግስት የኤርትራን መሬት እየወረረች ነው፤ 70 ሚልዮን ህዝብ ያላት ትልቅ ሃገር ከ4 ሚልዮን ህዝብ ያላት ትንሽ ሃገር መደባደብ አያሳፍርም ወይ፤ የኢትዮጵያ መንግስት ወራሪ ነው... ወያኔ ኤርትራን እየወረራች ነው... የሚሉና ሌሎች መፈክሮች ማሰማት ጀመረ። አሜሪካ ውስጥ የሚገኙ ኤርትራውያን መቀስቀስና ድምፃቸው እንዲሰማ ማነሳሳት ቀጠለበት።

መቐለ ለመግባት ከጫፍ ደርሰዋል እያልክለት የነበረው መንግስት፤ እንደ ፊደል ካስትሮ የግዙፍ ጦር መሳርያ ባለቤት ነው እያልክለት የነበረው መንግስት በቀናት መካከል ሽንፈቱን አምኖ ጎልቶ በታየበት ወቅት ኤርትራ እየተወረረች ናት ብሎ ማለት የሚያሳፍር ከአንድ በዘመናዊ የሚድያ ቴክኖሎጂ የዳበረ በሰለጠነች አገር ውስጥ የቆመ የሚድያ

ድርጅት ውሸትን ጎልቶ የብር-ድር ምራቅህ እስኪደርቅ ውሸት ፕሮፖጋንዳ መንዛት አይደብርም?...ያስጠላል አንጂ።

1993 ዓ.ም በትግራይ ክልል የተፈጠረው መከፋፈል ተገን በማድረግ የተሰማ ጩሀት...ከVOA ተሰማ።”የወያኔ መንግስት ለሁለት ተከፈለ፤ከንግዲህ ሁለት ትግራይ እናያለን፤መለስ ኤርትራዊ ነህ በሚል ለሁለት ተከፋፈሉ፤የሰማእት ሃውልቱ ለሁለት ሊከፈል ነው ወይ...ወዘተ.እየተባለ ተዘገበ።

ሀውሐት አፈር ልሳ ድንጋይ ተንተርሳ በታሪክ የማይሆን አንዲሆን ፤የማይታወቅ እንዲታወቅ፤የማይታመን እንዲታመን በተግባር ያሳየች መሆንዋን ዘንግተው ካልሆኑ በስተቀር በአንድ ቀን ተከፋፍላ ሞተች ብለክ መዘገቡ ሞያዊ ትንታኔ አይደለም።አንድ ጋዜጠኛ ከሚያስፈልጉት ነገሮች ዋነኛው እውነትን በተግባር ማሳየት፤መረጃ በትክልል ሰብስቦ ባስቸካይ ማቅረብ፤መረጃ በማስረጃ መደገፍ ናቸው።ካልሆነ አሳማኝ፤ተደማጭና፤ዘመናዊ አገለግሎት ለመስጠት አዳጋች ይሆናል።

እያለ እያለ እያለ ሄደና የVOA ጩሀት አሁንም ድረስ ድንበር ተሻጋሪው ውሸት በመንዛት የኢትዮጵያ ውድቀትና ድህነት እየተመኘ ይኖራል።ባሁኑ ወቅት በአንዳንድ ክልሎች የተፈጠሩት የመልካም አስተዳደር እጦትና የኪራይ ሰብሳቢነት ችግር ውጤት የፈጠራቸው እንጂ መንግስት እንደ መንግስት የሚገለብጥ ብጥብጥ ተነሳ ብለክ ዜና ማስነበብ፤ፊትህ ላይ እውነት ፈላጊው ማይክ አጎብሰክ መርዝ መርጨት መልካም ነው ወይ?ማሰብ መብት ቢሆንም አለ፡አሉ አለች ብሎ ማለት ግን ማስረጃ አያስፈልገውም ወይ?

በትክክል በVOA ሬድዮ ጣብያ ውስጥ መልካም ሰው የለም ማለቱ አይደለሁም ነገር ግን በተለይም አንዳንድ ጋዜጠኞች የሚያሰራጩት የውሸት ፕሮፖጋንዳ ያስጠላል።እንደሰው በተሰጠክ ተፈጥሮ አማካኝነት ሰላምን መፈለግ ብቻ ሳይሆን ለሰዎች ሰላም መመኘት በራሱ መልካም ነው።VOA ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞች ልጆቻቸው አሜሪካ አውሮፓ ውስጥ በዘመናዊ የተንደላቀቀ አፓርታማ ውስጥ እየተማሩ ለጊዜው ቢሆን ሰላምን ምን ያክል ጠቃሚ መሆኑን እያጣጣሙ መሆናቸው ሙሉ እርካታ ይሰጣል ብሎ ማሰብ ጤንነት አይመስለኝም።

ለምሳሌ ባሁኑ ወቅት በፀገዴና ዳንሻ አካባቢ የሚነሱ የጥቂት ፀረ-ሰላም ሃይሎች ጥያቄ እንጂ ህዝብ ወይም የፀገዴና ዳንሻ ህዝብ ጥያቄ በማምሰል ወደ ማይረባ የወንድማሞች እልቂት የሚያስገባ ቅስቀሳ በስተ VOA በተደጋጋሚ እየተሰማ ይገኛል።የወልቃይትና ፀገዴ ዳንሻ ጥያቄ ማንነት ተመልሶ ያደረ መሆኑን ይቅርና የትግራይ ህዝብ መላ የአማራ ህዝብ በደምብ ያውቀዋል።በምኒሊክ ዘመን ምን ነበረ...አማራ ወይስ ትግራይ፤በሃይለስላሴ...እየተባለ በትግሉ ወቅት ተሸንፈው አሜሪካ የጠፉ የደርግ ምርኮኞች በስልክ እየደወልክ ሰዎች ድንጋይ እንዲወረውሩ ማነሳሳት ተገቢ አይመስለኝም።ድንጋይ ወርዋሪው ዶላር ያስመጣ ይሆናል መንግስት ይገለብጣል ብሎ ማሰብ ግን ጅልነት

ነው። ወያነ በነ ጋዳፊና ሙባረክ የሚመራ ሓላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር አይደለም። ወይም በናንተና በጉንበት-7 ጩሀት የምትሳለጩ የሃሌ-ሉያ መንግስት አይደለችም። ከህዝብ ተፈብርካ ለህዝብ የቆመች መሆንዋን ታቃላችሁ።

ወያነ ከአንድ ሰው የወጣ የአንድ ሰው ፓርቲ አይደለም። ኢህአዴግ የሚመራው መንግስት በኢትዮጵያ ውስጥ ምን ለውጥ አስገኘ? እድገቱስ ምን ያክል አስተማማኝ ነው? ኢትዮጵያ ድሮና ዘንድሮ? በአፍሪካ መሪዎችና ህዝቦች የሰላም አባት እየተባለ እየተጠራ የሚገኝ መንግስት፣ ስደተኞች በመቀበልና በመንከባከብ ስምዋን ያስጠራች እናት አገር ኢትዮጵያ ወደ ሃላ እንድትመለስ መፈለጉ ለምንድነው?

ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር!!
የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ዋናው ጠላት ድህነት ብቻ ነው ብለን ተነስተናል ህዳሴያችን እውን ይሆናል!!